



በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
የኮሙኒኬሽንና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ
በየ15 ቀኑ የሚዘጋጅ ዜና-መጽሔት ቁ.51
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations
Communication and International Relations Department
Bi-monthly News Letter No.51

የዳይሬክተሮች ቦርድ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል

የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ከመጋቢት 24-26 ቀን 2005 ዓ.ም. በቤንሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው።

የዳይሬክተሮች ቦርድ ጉብኝት የቤንሻንጉል ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የንግድና ዘርፍ ማኅበራት በክልሉ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የመንግሥትን ድጋፍ እንዲያገኝና ሥራውን በትጋት እንዲወጣ ድጋፍ ለማድረግ እንዲሁም የአሰሳ ከተማ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት እንቅስቃሴ እየዳከመ በመሆኑ ለማበረታታትና ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ እንደሆነ ከአባላት ድጋፍ ሰጪ መምሪያ የተገኘው መረጃ ያሳያል።

የቤንሻንጉል ጉምዝ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ከተቋቋመ ዘጠኝ አመታት እንዳስቆጠረ ለመረዳት ተችሏል።

የስዊድን የንግድ ማህበረሰብ ልዑካን ከኢትዮጵያ

አቻዎቻቸው ጋር ሊወያዩ ነው

ከፍተኛ የስዊድን የንግድ ልዑካን ቡድን ከሁለት ወራት በኋላ በኢትዮጵያ ተገኝተው ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር በጥምረት በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ እንደሚወያዩ በኢትዮጵያ የስዊድን አምባሳደር ሚስተር ጄንስ አድላንደር ገለጹ።

አምባሳደሩ ከምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ ሙሉ ሰሎሞን ጋር በጽ/ቤቱ ተገኝተው ባደረጉት ውይይት የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ

ማህበራት ምክር ቤት እያደረገ በሚገኘው ዘርፍ ብዙ እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሁም የግሉ ዘርፍ አልፎ አልፎ በሚገጥሙት የተለያዩ ተግዳሮቶች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል።

አዳዲስ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች

ተቋቋሙ

በያዝነው ዓመት በየካቲትና በመጋቢት ወራቶች ስምንት አዳዲስ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች ተቋቋሙ።

ከኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የአባላት ድጋፍ ሰጪ መምሪያ ለዝግጅት ክፍሉ በላከልን መረጃ መሰረት ምክር ቤቶቹ የተቋቋሙት በኦሮሚያ፣ አፋር እና ሶማሌ ክልሎች ሲሆን በኦሮሚያ በፍቼ፣ ደንቢዶሎ፣ ወሊሶ እና አምቦ፣ በአፋር ጭፍራ፣መልካ ወረር፣ እንዲሁም በሶማሌ ደገሀቡርና ቀብሪደሀር ከተሞች ናቸው።

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በአዋጅ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት የእነዚህን ምክር ቤቶች መመስረት እውን ለማድረግ የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ወደፊትም በሁሉም የሀገሪቷ ክልሎች የከተማ ምክር ቤቶችን ለመመስረት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ለመረዳት ተችሏል።



በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
የኮሙኒኬሽንና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ
በየ15 ቀኑ የሚዘጋጅ ዜና-መጽሔት ቁ.51
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations
Communication and International Relations Department
Bi-monthly News Letter No.51

**የትራንስ-ኤሽያ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት
ተወካዮች ከኢትዮጵያ የንግድ ማህበረሰብ ጋር
የንግድ ለንግድ ትስስር ውይይት አካሄዱ**

የትራንስ-ኤሽያ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ተወካዮች ከኢትዮጵያ የንግድ ማህበረሰብ ጋር የንግድ ለንግድ ትስስር ውይይት በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ አካሄዱ።

የኢትዮጵያ የንግድ እና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ወ/ሮ ሙሉ ሰሎሞን እንደተናገሩት በኢትዮጵያ እና ህንድ መካከል ያለው ግንኙነት ዘርፈ ብዙ እንደሆነ ገልጸው ይህ ግንኙነት በኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካ መስክም እየተጠናከረ መምጣቱን አመልክተዋል።

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ አመርቂ የሚባሉ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን እያስመዘገበች እንደሆነ የተናገሩት ፕሬዚዳንት የህንድ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እየገቡ መሆኑን ተናግሯል። በሁለቱም ሃገራት መካከል ያለውን የንግድ ትስስር ለማጠናከር የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት በበኩሉ ከተለያዩ የህንድ የንግድ ምክር ቤቶች ለምሳሌ ከኢንዱስትሪ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት እንዲሁም ከህንድ የንግድና ኢንዱስትሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር የመግባቢያ ሰነድ መፈረሙን አስታውሰዋል።

ወ/ሮ ሙሉ አክለውም ከቅርብ አመታት ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ምቹ የኢኮኖሚ ለውጥ እና እየዳበረ የመጣው የሁለቱ ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የኢኮኖሚው ትስስሩ ይበልጥ እንዲጎለብት እና የህንድ ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለምሳሌ በእርሻ፣ በአግሮ-ፕሮሰሲንግ እንዲሁም በኢንዱስትሪ ሥራ ላይ እንዲሠማሩ ዕድል መክፈቱን ገልጸዋል።

በዚህም ምክንያት በሁለቱም ሃገራት ያለው የንግድ እና ኢንቨስትመንት ልውውጥ ከዓመት ዓመት እየጨመረ መጥቷል።

በ2004 እ.ኤ.አ በሁለቱም ሃገራት የነበረው ጠቅላላ የንግድ መጠን 200 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን እ.ኤ.አ በ2011 ወደ 800 ሚሊዮን ዶላር አድጓል። ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በ2011 ብቻ ወደ ህንድ ከላከቻቸው ምርቶች 33 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስታገኝ 765 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ምርት ከህንድ አስገብታል።

የልዑካኑ ቡድን መሪ እና የትራንስ-ኤሽያ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ሰብሳቢ ሚስተር ሳንጃይ ቢህይድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ እና ህንድ የቆዩ ታሪካዊ ግንኙነት እንዳላቸው ጠቅሰው በአሁኑ ወቅትም ግንኙነቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። (ወደ ገፅ 3 ዞሯል)



በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
የኮሙኒኬሽንና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ
በየ15 ቀኑ የሚዘጋጅ ዜና-መጽሔት ቁ.51
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations
Communication and International Relations Department
Bi-monthly News Letter No.51



በህንድ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በሁለቱም ሃገራት ያለውን የንግድ እና ኢንቨስትመንት ትስስር ለማሳደግ እያደረገ ያለውንም ጥረት አድንቀዋል።

በኢትዮጵያና ህንድ መካከል ያለው ዘርፈ ብዙ ትስስር የበለጠ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የንግድ እና ኢንቨስትመንት ትስስሩን ይበልጥ ለማጠናከር የሁለቱም ሃገራት የንግድ ማኅበረሰቦች ይበልጥ ተቀራርበው መሥራት እንደሚጠበቅባቸው ሳይጠቁሙ አላለፉም።

የግሉ ዘርፍ በሀገር ውስጥ እንዲሁም በውጭ ሀገራት ንግድ ለማከናወን ያሉበት ተግዳሮቶች በሚል ዓብይ ርዕስ አውደ ጥናት ተካሄደ

የውጭና የሀገር ውስጥ ንግድ ለማከናወን የግሉ ዘርፍ የሚያጋጥሙት ተግዳሮቶች በሚል ዓብይ ርዕስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስና

አድራሻ፡- +251-011-5517699
ኢ-ሜይል: ethchamb@ethionet.et
ደረ-ገጽ:- www.ethiopianchamber.com

ኢኮኖሚክስ ፋኩልቲ የግማሽ ቀን ውይይት ተካሄደ።

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ወ/ሮ ሙሉ ሰሎሞን ከፓኒሊስቶቹ አንዱ የነበሩ ሲሆን በዕለቱ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት ዙሪያ ጠቅለል ያለ በፓወር ፖይንት የተደገፈ ገለፃ ያደረጉ ሲሆን ሰፊ ጊዜ በመውሰድ የግሉ ዘርፍ እያጋጠመው በሚገኙ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ዙሪያ ማብራሪያ አድርገዋል።

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ምሁራን፣ ታዋቂ የንግድ ማኅበረሰብ አባላት፣ የሲቪክ ማኅበራት ተወካዮች እንዲሁም የተለያዩ የንግድ ማኅበራት ተወካዮች በተገኙበት የተደረገው የውይይት መድረክ በርካታ ሀሳቦች የተንሸራሸሩበት ሆኖ አልፏል።

የስዊድን ኤምባሲደር ከፕሬዚዳንት ሙሉ ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት

